

እኛና እነርሱ መባባሉ ...

አባ መላኩ 04-15-18

ለአገራችንም ሆነ ለህዝባችን የሚበጀው ሁሉንም ችግሮች በየፈርጁ ብንመለከታቸውና በጋራ መፍትሄ ብንፈልግላቸው እንጂ ማዶ ለማዶ ሆነን ጣት መቀሳሰሩ እኛና እነርሱ መባባሉ ለማንም አይበጅም፤ ይህን አይነት አካሄድም ህዝባችንንም ሆነ አገራችንን የትም እንዳላደረገላቸው በተጨማሪም አረጋግጠናል። አሁን ላይ ኢትዮጵያችን በለውጥ የውም በፈጣን የለውጥ ዑደት ውስጥ ናት። ይህ የለውጥ ዑደት ያለምነውንና የናፈቅነውን ሰላም ሊያሰፍንልን፣ ዴሞክራሲን ሊያጎለብትልንና ልማትን ሊያፋጥንልን የሚችለው ሁሉም የየድርሻውን መወጣት ሲችል እንጂ ሁሉንም ነገር ለኢህአዴግ ወይም ለመንግስት በመወርወር፣ ኢህአዴግ ወይም መንግስት መፍትሄ ይፈልግላቸው በማለት አይደለም። አንዱ ጠያቂ ሌላው አካል ደግሞ ምላሽ ሰጪ የሚሆንበት አካሄድ ለአገራችን ችግሮች መፍትሄ ይዞ ሊመጣ አይችልም። ሁሉም በየድርሻው መጠየቅ እንዲሁም ሁሉም በየድርሻው ምላሽ መስጠት መቻል ይኖርበታል። እኛና እነርሱ እየተባባልን ለአገራችን ችግሮች መፍትሄ ማግኘት አይቻልም።

ኢህአዴግ በተለይ በስራ አስፈጻሚ ደረጃ ባካሄደው ግምገማ እንደው ነገሮችን ለማብረድ ብሎ የድርጅቱ የሆኑትንም ሆነ ያልሆኑትን ድክመቶች ሁሉ እንደው በደምሳሳወ የእኔ ናቸው ብሎ ጠቅሎ መውሰዱ ተገቢ አካሄድ ነው ብዬ አላምንም። ምክንያቱም በህዝቡ ሲንጸባረቁ የነበሩ በርካታ ጥያቄዎች መንግስትም ሆነ ኢህአዴግ የፈጠራቸው ያልሆኑ ከመሆናቸውም ባሻገር እነዚህ አካላት የቱንም ያህል ጥረት ቢያደርጉ መፍትሄ ሊሰጧቸው የማይችላቸው ሆነው ሳለ ኢህአዴግ የእኔ ድክመት የፈጠራቸው ችግሮች ናቸው ብሎ መውሰዱ ተገቢ አይደለም። ችግሮች መፍትሄ የሚያገኙት ምንጮቻቸው በአግባቡ ሲለዩ ነው። ለዚህም ነው ከላይ እንዳልኩት ኢህአዴግ አሁን ለምናስተውላቸው ችግሮች ሁሉ መፍትሄ ይሰጣል ተብሎ መታሰብ የለበትም ያልኩት። ከዚህም ባሻገር የአገራችን ችግሮች ዕለቱን የተፈጠሩ አለመሆናቸውን በራሱ የመፍትሄ መንገዱንም ሩቅ እንደሚያደርጉት ህብረተሰቡ ሊያውቀው የሚገባ ጉዳይ ነው።

ለአገራችን ጅምር የዴሞክራሲ ስርዓት መገለልበት ጭፍን ተቃውሞም ይሁን ቅጥ ያጣ ድጋፍ የሚበጅ አካሄድ እንዳልሆነ በቅርቡ ከገጠመን ውጥንቅጥ በተጨማሪም አይተናል። ተገቢ ትምህርትም የቀሰምን ይመስለኛል። በሁለቱም ጽንፍ የቆማችቸው አካላት ከመርዘኛ አካሄዳችሁ ውጡልን። የዳያስፖራ ፖለቲከኞች፣ በተቃውሞው ጎራ የተሰለፉት ጽንፈኛ ሃይሎች እንዲሁም የጥቅም ኢህአዴግያዊያን ራሳችሁን ፈትሹ፤ እውነት እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ለአገራችን በዚህን ሰዓት ኢህአዴግ ከምንም በላይ ያስፈልጋታል፤ አሁን ለሚታዩ የአገራችን ችግሮች ኢህአዴግ አስተዋጽዖ አላው ካልን መፍትሄውም ያለኢህአዴግ የሚታሰብ እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል። ለዚህ ነው በሆነውም ባልሆነውም ይህን ድርጅት የነገር ማጣፊጫ ባናደርገው መልካም ነው ለማለት የወደድኩት። ሁላችንም በጭፍን ከመቃወምም ሆነ በስሜት ከመደገፍ ተላቀን ምክንያታዊነትን እናንግስ። ከስሜታዊነት ፈረስ ወርደን ነገሮችን በአግባብ እንፈትሽ። ኢህአዴግ ፈጽሟቸዋል ብለን ከምናስባቸው ጥቃቅን ስህተቶች ይልቅ ባለፉት 27 ዓመታት ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ ያበረከታቸው ስኬቶች እጅጉን የጎሉ ናቸው። ለአገራችን የሚበጃት ድክመቶች ሲታረሙና ስኬቶች የበለጡ ሲጎለብቱ በቻ ነው።

አንዳንዶች “አዲሲቷ” የሚለውን ቃል ባይዋጥላቸውም ለእኔ ይህ አጠራር የበለጠ ገላጭ መስሎ ስለታየኝ “አዲሲቷ ኢትዮጵያ” እያልኩ ለመጥራት ወደድኩ። አዲሲቷ ኢትዮጵያ ለማለት ካስደፈሩኝ ነገሮች መካከል ዋና ዋና የምላቸው ጉዳዮች ለማንሳት ያክል ባለፉት 27 ዓመታት ኢትዮጵያ ተራማጅ የሆነ ህገመንግስት ያላት አገር ለመሆን በቅታለች፤ ጅምር ቢሆንም በአገራችን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት ጀምሯል፤ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ነጻነታቸውና እኩልነታቸው አረጋግጠዋል፤ በዚህም ሁሉም አካባቢውን ማስተዳደር የሚችልበት ሁኔታ በመፈጠሩ ሳቢያ ህዝቦች በማንነታቸው እንዲኮሩና ባህልና ወጋቸውን እንዲያሳድጉ ሁኔታዎች ተመቻችተዋል።

በተመሳሳይ በአገራችን ዘላቂ ሰላም መረጋገጥ በመቻሉም የውስጥም ሆነ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በአገራችን በመስፋፋቱ ላለፉት 15 ዓመታት ባለሁለት አሃዝ ተከታታይነት ያለው ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ማስመዘገብ በመቻሉ የዜጎች ህይወት እጅጉን መሻሻል አሳይቷል፤ ኢትዮጵያ በቀንዱ አካባቢ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ከዚያም አልፎ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ጠንካራና ተሰማሚነት ያለው መንግስት ያላት አገር ለመሆን መብቃቷ ተጠቃሽ ምክንያቶች ናቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ኢህአዴግ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በፈጸማቸው አንዳንድ ተራና ትናንሽ ስህተቶች ደግሞ በርካታ ንጹሃን ዜጎች ህይወታቸውን አጥተዋል፤ በመቶ ሺዎች ደግሞ ከአካባቢያቸው ተፈናቅለዋል፤ በቢሊዮን ብር የሚቆጠር ንብረታቸው ወድሟል አሊያም ተዘርፏል። ይህ ድርጊት የአገራችንን አንድነት ክፉኛ ተፈታትኖታል፤ኢኮኖሚውንም ክፉኛ ጎድታታል፤ ገጽታችን ላይም አጥልቶበት አልፏል።

እንግዲህ በአገራችን አማላይና ሁላችንንም የሚያጓጓ ተስፋ የሚያጭሩ ለውጦች መታየት ጀምረዋል። ይህ የስፋ ያጫረብንን ጅምር ካልተንከባከብናቸው ወደወጣንበት አረንቋ ተመልሰን የማንገባበት ሁኔታ አይኖርም። መንግስት ለህዝቡ የሚችለውን ሁሉ ለማድረግ እንዲሁም ሁሉም ባለድርሻ አካል የሚጠበቅበትን ማበርከት እንዳለበት ጥሪ አቅርቧል። የሚሰሩ እጆች ይቆሻሻሉ እንደሚባለው፤ ኢህአዴግ ስህተት መፈጸሙን አምኖ አምኖ ህዝብን በይፋ ይቅርታ ጠይቋል፤ ለመስተካከልም የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ነው። ይህ ለእኔ ታላቅነት ነው።

ሀብረተሰቡም እንደተላንቱ ከድርጅቱና መንግስት ጎን በመቆም ችግሮችን መጠቆም ብቻ ሳይሆን የመፍትሄው አካል በመሆን ለመንግስትና ለድርጅቱ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ ሊቀጥልበት ይገባል። አዲሱ የመንግስት አመራር የአገራችን ስኬትም ሆነ ውድቀት በዜጎች ላይ የተመሰረተ መሆኑን በመግለጽ ሀብረተሰቡ ድጋፍ እንዲያደርግለት ለህዝቡ ጥሪ አቅርቧል። እኛና እነርሱ እያልን በህዝቦች መካከል አጥር ማጠር፣ በፖለቲካ አመለካከት፣ በዘር ወይም በአገር ልጅነት በመከፋፈል ስኬቶችን ለመሻማት በተቃራኒው ድክመቶችን በሌላ ለማላከክ የሚደረገው መሯሯጥ መቆም መቻል ይኖርበታል። ኢህአዴግ መጠበቅ ያለበት ከውጫዊ ጠላቶቹ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ፎርማት በውስጡ ከተሰገሰጉ የጥቅም ኢህአዴግያዊያንን አባላቱና ደጋፊዎቹ ጭምር ነው። ሺዎች የተሰዉለት መነሻቸውም መድረሻቸውም ህዝብ የሆኑ የድርጅቱ እንቁ እሴቶች ነገም ሊጠበቁ ይገባል ባይ ነኝ።